

ልጆቿን እዩብላች የማትጠግብ ሀገር

ግንቦት 21 ቀን 2014 ዓም (29-05-2022)

በተለምዶ አባባል የራባት ድመት ልጁን ትበላለች ሲባል እንጂ ሃገር ልጁን ትበላለች ሲባል ተሰምቶ አይታወቅም። እርሃብ ክፉ ነው፤ ክፉ ነገርም ያሠራል። ምሳሌው በድመት ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን በሰው ልጆችም በተግባር የሚፈጸም መሆኑን በቅርቡ በአገራችን ውስጥ የልጅ ኩላሊት ወጥቶ ሲበላ አይተናል። በዚችው አገራችን የሚኖር ትኩስ ሬሳም የሚበላ ማህበረሰብም መኖሩ ምንም እንኳን በይፋ ባይወጣም የሚያውቁ ይናገራሉ። ይህ ሁሉ የሚፈልጉትን ጤነኛና ተገቢ ምግብ ከማጣትና ከመራብ፣ በችግር አስገዳጅነት የተነሳ የሚፈጸም ዘግናኝ ድርጊት ነው። አድራጊው ግን ስለለመደውና ምርጫም ስለሌለው እንደ በጎ ሥራ ይመለከተዋል፤ እንደ መልካም ባህልም ይቆጥረዋል። ከዚህ የአውሬ ድርጊት ለመመለስ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ጤነኛና መልካም ምግብ እንዲመገብ እንደሰው እንዲኖርና እንዲያስብ ማብቃት ተገቢ ነው። ፍላጎቱና ጥያቄው ካልተመለሰ ሰው ሰውን ሙብላቱ ሊቆም አይችልም።

ድርጊቱ ስለጠነ በተባለው ዓለም የሚኖሩትንም ሰዎች ያካተተ ሆኗል። ከሃምሳ ዓመት በፊት በአክቶብር 13 ዓን 1972 ዓም የኡራጉዋይ የረግቢ ቡድን ተጫዋቾች ለውድድር ወደ ቺሊ የሚጓዙበት አውሮፕላን ተከስክሶ በተራራማና በበረዲማ ቦታ ሲወድቅ ብዙዎቹ ሲሞቱ ጥቂቶቹ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸው ከሞት ለመትረፍ ችለው ነበር። በዚህ ከግንኙነት መረብ በራቀ አስቸጋሪ ከባቢ ለተወሰነ ቀናት የቆዩት ቁስለኞች ምንም እንኳን ነፍሳቸው ባትወጣም በሞትና በመኖር መካከል ላይ ነበሩ። ሁኔታቸውን የከፋ ያደረገው ደግሞ ለቀናት ምግብ ሳይበሉ መቆየታቸው ነበር። በዚህ አስከሬ ከሁኔታ ላይ እርሃብ ሲጨመርበት የገጠማቸው ፈተና የለመዱትንና የነበራቸውን ሰብአዊ ሞራልና ስነምግባር እንዲሁም የአመጋገብ ልምድና የምግብ ምርጫ እንዲረሱትና በሚፈሩትና በሚጠቁት ድርጊት ውስጥ እንዲገቡ አስገድዷቸዋል። ያም ከሞቱት ጓደኞቻቸው የሰውነት ክፍል ቆርጠው ሙብላት ነበር። እርሃብን አሸንፎ ለመቆየት ሲሉ ያደረጉት ለሰሚው የሚከብድ ድርጊት የቁስለኞቹን ህይወት አትርፎ ለመኖር እርድቷቸዋል። እንዲህ አይነቱ ድርጊት የሰውን ልጅ ገድሎ ከሙብላት ከካኒባሊዝም የተለዩ ቢሆንም ለመቀበል ይከብዳል። ታሪኩን ያነሳሁት እርሃብ ምን ያህል የሰውን ልጅ ወደ ማይፈልገው ድርጊት ሊመራው እንደሚችል ለማሳዩት ነው። በማጣትና በመራብ የተነሳ ሰው ገሎ የሙብላቱ ነገር ግን ወንጀል ከመሆኑም በላይ ማጣት የሰውን ልጅ ህሊና ነስቶ ወደ አውሬነት ሊለውጠው እንደሚችል ያሳዩናል።

ይህንን እንደ ዋቢ አድርገን ወደተነሳሁበት ርዕስ ስመለስ አገርም ተገቢውን አገራዊ ቁመና ስታጣና የነገሪዎቿ ሙብት ሲረገጥ፣ የዴሞክራሲ እርሃቢ ሲጠና ለለውጥ የሚሰለፉ ልጆቿን እንክት አድርጋ እንደምትበላ ያለፉት ሃምሳ ዓመት ታሪካና ታሪካችን ያሳያል። አገር አፍ አውጥታ የልጆቿን ሥጋ ባትበላም ብዙ ልጆቿን በመቃብር ሆድቃዋ/ዋሻዋ መዋጧን ታዝበናል። በእሷ መንፈስና ስም የራሷ ልጆች የሆኑት ሌላውን ልጆቿን ሲገሉ፣ ሲያሳድዱና መከራ ሲያሳዩ በአርምም ተቀብላለች። ለዴሞክራሲና ለለውጥ እርሃቢ ማስታገሻ የሚሆን በብዙ አማራጮች የታጀበ የተሻለ ሥርዓት አቅርቦ ማስፈን ተስኗት በአንድ ነጠላ ፈላጭ ቆራጭ በሆነ አመለካከት ብቻ እዩተሽከረከረች ብዙዎቹ ሲሞቱባትና ሲቀበሩባት ሃገር እንደ ድመቷ ተርባ ልጆቿን እዩብላች መኖሯን የሚያሳይ ነው። ሃገር ስንልም ሕዝቧ ስለሆነ በሕዝቧ መካከል የሚከናወነው መልካምም ሆነ መጥፎ፣ አኩሪም ሆነ አሳፋሪ ድርጊት ሃገርን ያሰድሳል ወይም ያሰቅሳል።

ለአለፉት ሃምሳ ዓመታት ተራ በተራ በትረመንግሥቱን በጨበጡ ጉልበተኞች በሰፊነ ሥርዓት ሥር ስትንከባለል የኖረችው ኢትዮጵያ የሚፈጸመው ሁሉ በስሟ ስለሆነ የምትታወቀው ስርዓቶቹ በፈጸሙት ተግባርና በደረሰባት ስብራት ወይም በሕዝቧ ኑሮና ግንኙነት ላይ በደረሰው ቀውስ ና ልዩነቶች ነው። አገር ሕዝቧንና መሪዎቿን ትመስላለችና!

የአገሪቷን ፍላጎትና እርሃብ የተረዱት ልጆቿ የሚያነሱት ጥያቄና የሚሰጡት መልስ በተግባር ካልተተረጎመ አገር ልጆቿን እዩበላችና እያባለች መኖሯ ይቀጥላል፤በይና ተበይም ይኖራል። በመጨረሻም እራሷን በልታ ማለትም ፈራርሳ ትወድቃለች።ለዚያ መንደርደሪያ የሚሆነው ላለፉት 31 ዓመታት እስከዛሬ ዕለት ድረስ የሰፈነባት የጎሳ ስርዓት ነው።ይህንን ስርዓት መለወጥና ማሰገድ ተገቢ ነው።አገር በህይወትና በጤና አቋም እንድትኖር የሚያስቡላት ልጆቿ የሚያቀርቡላትን የዲሞክራሲ ምግብ መመገብ አለባት።

የምግቡ ዓይነቱና ዝርዝርም ከሃምሳ ዓመት በፊትና በኋላ ይቀርቡ የነበሩት ጥያቄዎች ናቸው።እነሱም ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም፤

የዲሞክራሲ መብቶች ማለትም፤ የመጻፍና የመናገር፣የመሰብሰብ፣የመንቀፍና የመደገፍ ፣የመምረጥና የመመረጥ መብቶች ይከበሩ

መሬት ላራሹ ማለትም መሬት ለሚጠቀምባት ዜጋ ሁሉ ትሁን፤

መንግሥት በምርጫ እንጂ በጠበንጃ የሚወጣና የሚወርድበት መንገድ በሕግ ይታገድ፤

ሕገመንግሥት በሕዝቡና ለሕዝቡ ጥቅም ይዋል፤ ከመንግሥትና ከድርጅት በላይ መሆኑ ይታወቅ፤

መንግሥት የሕዝብ አገልጋይ እንጂ እንዳሻው የሚፈነጭ አዛዥና ፈላጭ ቆራጭ አይሁን፤

የሕዝቡ እኩልነት ይከበር፤የጾታ፣የሃይማኖትና የጎሳ ልዩነት አይኑር፤

ሕዝብ የአገሩ ባለቤት፣የተፈጥሮ ሃብቱና ንብረቱ ጌታ መሆኑ ይከበር፤ በፈለገውና በመረጠው ቦታ ሄዶ ስርቶ የመኖር መብቱ ይታወቅ፤

የጎሳ ፖለቲካና የጎሰኞች ሥርዓት ይወገድ፤

አገር እንደ ቀድሞው በተሻሻለ መልክ በክፍለሃገር ደረጃ ይዋቀር፤ የክልል ጎሰኛ አስተዳደር ይፍረስ፤

የኢትዮጵያ አንድነትና ዳር ድንበር ይከበር፤

መከላከያ የአገር ዳር ድንበር አስከባሪ፤ እንጂ የድርጅትና የግለሰብ ዘበኛ አይሁን፤

በአገርና በሕዝብ ላይ ወንጀል የፈጸሙ ለሕግ ይቅረቡ፤

እነዚህ ከብዙ በጥቂቱ ሰላምና እድገት ለተራበችው አገራችን የሚረዱ የዲሞክራሲ ምግቦች ናቸው እላለሁ።ለእነዚህም ዲሞክራሲያዊ ያገር ምግቦች አያሌ ወጣቶች የህይወት ዋጋ ከፍለውበታል። በምክክር ኮሚቴው ማድቤት ውስጥ ተሸክኑ ለፍጆታ ቢቀርቡ ኢትዮጵያ ልጆቿን እዩበላች ከመኖር ድና እያባለች ለማኖር ትችላለች ብዬ አምናለሁ።የሕዝቡ ጥያቄ እነዚህ እንጂ እንደ አውሬ አንዱ ሌላውን ለመብላት አሁን እንደሚታዩው በጎሳ ተከፋፍሎ የመገዳደልና በጠላትነት መተያየት አይደለም የሚል ጽኑ እምነት አለኝ።ሕዝቡ ከስርዓቱ ጋር እንጂ የእርስ በርስ ጥላቻና ግጭት

አልነበረውም ፣አሁንም የለውም።ጎሳና ሃይማኖት ሳይለዩው በአንድ አገር ዜግነት ተጋብቶና ተዋልዶ የኖረ ሕዝብ ነው።እዩኖረም ነው።ክፍለሃገር ጠፍቶ በጎሳ አጥር ውስጥ ብቻዬን በክልል በረት ውስጥ ልኑር ብሎም የጠቆቀበት አንድም ወቅት የለም።የሚለያዩት ክፉዎች ከጠፉለት ለወደፊቱም በአንድነትና በሰላም ለመኖር አያዳግተውም።እንዳይኖር የሚያደርጉት እራስ ወዳዶችና በደካማ ጎኑ እዩገቡ በመቀስቀስ አንድነቱ እንዲላላና ለሃገሩ እንዳይቆም በማድረግ አገራችንን ለባዕዳን አሳልፈው ለመስጠት የተሰለፉ ባንዳዎች ናቸው።

የሕዝቡን የዓላማና የፍላጎት ትስስር የሚያሳዩን የታሪክ ምስክር ከላይ የዘረዘርኳቸው የዩካቲቱ 1966 አገር አቀፍ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ የቀረቡትና አሁንም በመቅረብ ላይ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው። እኔም በተሳተፍኩበት ወታደራዊ እንቅስቃሴ ለንጉሠ ነገሥቱ ከዙፋናቸው ፊት ቀርበን የተነበበውና የተሰጣቸው በእኔ የተጻፈ ስ ጥያቄዎችን የያዘ ደብዳቤ እነዚህን የሕዝብ ጥያቄዎች ያካተተ ነበር። የሰነዱም ኮፒ በእጄ ይገኛል።ላለፉት አርባ ስምንት ዓመቶች አብሮኝ ሲንከራተት የኖረው ይህ ሰነድ የሕዝቡ እውነተኛ ጥያቄ ምን እንደነበር ያረጋግጣል፤ለአሁኑም መፍትሔ ፍለጋ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ።ለታሪክ ትምህርትም ይረዳል እላለሁ።ፊትም ሆነ አሁን የሕዝቡ ጥያቄዎች አንድ አይነት ናቸው፤መልስ ይፈልጋሉ።የተጨመረው ቢኖር ከሰላሳ ዓመት ወዲህ የሰፈነውን የጎሰኞች ስርዓት የሚመለከተው ጥያቄ ብቻ ነው።ጥያቄዎቹ መልስ ካላገኙ በተያዘው የውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ጉዞ ስንኳትን ከኖርን፣አጥፍቶ በመጥፋትና በመበላላት አባዜ ውስጥ እንደተነከርን እንኖራለን። አገራችንም የደስታ ኑሮ የሚኖሩባት ሳትሆን በግፍ የሚገደሉትን፣በርሃብና ቸነፈር የሚያልቁትን ልጆቿን እዩዋጠች የማትጠግብ የብዙዎች ከርሰመቃብር ሆና ትቀጥላለች።

አገራችንን ከገባችበት ቀውስ ለማውጣት እንተባበር፣የዩካቲቱን መንፈስ እንላበስ!

ጎሰኝነትና የጎሳ ስርዓት ይወገድ፤ሕዝባዊ ና ፍትሃዊ ሥርዓት ይስፈን!!

ኢትዮጵያ በአንድነትና በነጻነት ለዘላለም ትኑር!!!

አገሬ አዲስ